

የዲ.ሲ. የቤተሰብ እና የሕክምና ፈቃድ ሕግ

- በመስርዖ ቤት የሚለጠፍ ፖስተር -



ለቤተሰብ ወይም ለሕክምና ዓላማዎች የሚሰጥ የሥራ ፈቃድ

የዲ.ሲ. የቤተሰብ እና የሕክምና ፈቃድ ህግ (DCFMLA) 20 ወይም ከዚያ በላይ ሰራተኞች ያሏቸው ቀጣሪዎች በ 24-ወር ጊዜ ውስጥ የ 16 ሳምንታት የቤተሰብ እረፍት እና የ 16 ሳምንታት የሕክምና ፈቃድ ብቁ ለሆኑ ሰራተኞች እንዲሰጡ ይጠይቃል። ነገር ግን፣ ህጉ ቀጣሪዎች በ DCFMLA ሕግ መሰረት ለዕረፍት እንዲከፍሉ አይጠይቅም፣ ሰራተኞቹ የተጠራቀሙ እረፍት [ማለትም፣ ህመም፣ አመታዊ፣ የሚከፈል የስራ ዕረፍት (ፕላን)፣ ወዘተ።] የሚጠቀሙ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለግሉ ሴክተር፣ በአለምአቀፍ የክፍያ ፈቃድ ህግ መሰረት የሚፈጸም ክፍያ፣ እና ለዲ.ሲ. የመንግስት ሰራተኞች ክፍያ፣ በሚከፈል የቤተሰብ ፈቃድ ህግ መሰረት የሚጠቀሙ ካልሆኑ በስተቀር።

የቤተሰብ ፈቃድ

በ DCFMLA ሥር ለቤተሰብ ፈቃድ ብቁ የሆኑ ሁኔታዎች ልጅ መውለድን ፣ ልጅን በማደግ መቀበል ወይም በማደግ ውስጥ ያለ ልጅ መንከባከብን ያካትታሉ። በጠና የታመመ የቤተሰብ አባልን ለመንከባከብ የቤተሰብ ፈቃድ ያሰጣል።

የሕክምና ፈቃድ

በDCFMLA ስር ለሕክምና ፈቃድ ብቁ የሆኑ ሁኔታዎች ሰራተኛው መስራት እንዳይችል ከሚያደርግ ከባድ ህመም ማገገምን ያካትታል።

በDCFMLA ስር ፈቃድ በጊዜ ተከፋፍሎ፣ በጊዜያዊነት እና በተወሰኑ ሁኔታዎች፣ በተቀነሰ የጊዜ ሰሌዳ ሊወሰድ ይችላል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አሠሪው የሕክምና የምስክር ወረቀት እና ምክንያታዊ ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሊፈልግ ይችላል።

የሰራተኛ ብቁነት

ቤተሰቡ ወይም የሕክምና ዕረፍት ከመጀመሩ በፊት ባሉት ሰባት ዓመታት ውስጥ ቢያንስ ለ12 ተከታታይ ወይም ተከታታይ ያልሆኑ ወራት በአሰሪው የተቀጠረ እና በነዚህ 12 ወራት ጊዜ ቢያንስ 1,000 ሰዓታት የሰራ ሰራተኛ በህጉ መሰረት ብቁ ይሆናል።¹

የዲ.ሲ. መንግስት እንደ አንድ አሰሪ ይቆጠራል። ከዚህ በላይ ያሉት የብቃት መስፈርቶች ከአንድ በላይ የዲ.ሲ. ኤጀንሲ ውስጥ ተቀጥረው በመስራት ሊሟሉ ይችላሉ።

የቀጣሪ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ የመለጠፍ መስፈርቶች

አሠሪው ይህንን ማስታወቂያ በግልጽ በሚታይ ቦታ መለጠፍ እና ማቆየት አለበት። ሆኖ ብሎ ይህን ማስታወቂያ ያልለጠፈ አሰሪ ማስታወቂያውን አለመለጠፍ ለእያንዳንዱ ቀን እስከ 100 ዶላር የሚደርስ ቅጣት እንዲጣልበት ሊያስደርግ ይችላል።

ጥሰትን አስመልክቶ ቅሬታ ማቅረብ

ቀጣሪዎ በተሳሳተ መንገድ የቤተሰብ ወይም የሕክምና ፈቃድ እንደከለከለዎ ካሙኑ ወይም በዚህ ህግ መሰረት በእርሶ ላይ የበቀል እርምጃ ከወሰደ፣ ክስተቱ በተፈጠረ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ቅሬታ ለሰብአዊ መብቶች ቢሮ (OHR) ማቅረብ ይችላሉ። ቅሬታ ለማቅረብ፡-

- **ኦንላይን** ohr.dc.gov ድረ ገጽን ይጎብኙ፤ ወይም
- በአካል 441 4th Street NW፣ Suite 570N፣ Washington, DC 20001 በመምጣት ማመልከት ይችላሉ።

ስለ OHR ሂደት ጥያቄዎች በ (202) 727-4559 ስልክ በመደወል መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

¹ከህዳር 13፣ 2021 በፊት ለጀመረው የቤተሰብ ወይም የሕክምና እረፍት፣ አንድ ሰራተኛ በህጉ መሰረት ብቁ የሚሆነው በአሠሪው ቢያንስ ለአንድ አመት ያለማቋረጥ የተቀጠረ እና ዕረፍት ከተጠየቀበት ግዜ በፊት ባሉት 12 ወራት ውስጥ ቢያንስ 1,000 ሰዓታት ከሰራ ነው። የአንድ አመት አገልግሎት የተጠየቀው መስፈርት የፈቃድ ጥያቄውን ወዲያውኑ መቅደም አያስፈልገውም።